


# የኢንጅነር ሙሉ-ጌታ ዘርፉ ውዱ አጭር የሕይወት ታሪክ

ኢንጅነር ሙሉ-ጌታ ዘርፉ ውዱ፣ ሰኔ ፳፩ ቀን ፲፱፻፶፬ ዓ.ም. - መጋቢት ፳፮ ቀን ፳፻፲ ዓ.ም. June 28, 1962 - April 4, 2018



ኢንጅነር ሙሉ-ጌታ ውዱ

*መልካሙን ገድል ተጋድዶአለሁ፤ ፋጫውን ጨርሼአለሁ፤ ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ። 2ኛ ጢሞ 4:7*

ኢ/ር ሙሉ-ጌታ ዘርፉ ውዱ ተመራማሪ፣ ጸሐፊ፣ ለሃይማኖትና ለሃገር ክብር ተሟጋች ሰው ነበሩ። ኃይለ ሚካኤል (ሙሉ-ጌታ) ከአብያተ ክርስቲያናቱ በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያኗ አገልግሎቷ እንዲሰፋና መንፈሳዊ ማኅበራትንና ግለሰቦችን በዕውቀታቸውና በገንዘባቸው ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ይታወቃሉ። አቶ ሙሉ-ጌታ በ2012 (እ.ኤ.አ.) በዋልድባ ገዳሞችንና መነኮሳት በአባቶችና እናቶች ላይ የደረሰውን ችግር ምዕመናንን በማስተባበር መፍትሔ ለመፈለግ “ዋልድባን እንታደግ” በሚል ቀዳሚ ቃል ማኅበር በማቋቋም ብዙ ጥረት አድርገዋል።

በሰብአዊ መብት፣ በሃይማኖትና በጠቅላላ በሕይወት ዘመናቸው የፈጸሟቸውን ተግባራትና የነበራቸውን ረጅም ዕቅድ ለመዘርዘር በዝቅጅ አጭር መርህ ግብር ማካተት ባይቻልም የዘመኑን ድረገጾች በመቃኘት በርካታ በዕውቀት በስማቸው ያበረከቷቸውን ሀሳቦች ማንበብና መመርመር ይቻላል። ለሀገር፣ ለወገን፣ ለሃይማኖት፣ እድገትና ልማት ረጅም አስበው በአጭር የተቀጩት አቶ ሙሉጌታ ዘርፉ ውዱ በአደረባቸው ሕመም ላን ሆዜ በሚገኘው ካይዘር ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ 55 ዓመታቸው ዕረቡ፣ መጋቢት 22 ቀን 2010 ዓ.ም. (April 4, 2018) ከዚህ ዓለም ተለዩ።

ኢ/ር ሙሉጌታ ዘርፉ ውዱ ከአባታቸው ከባላምባራስ ዘርፉ ውዱና ከእናታቸው ከወይዘሮ ተጓዴ ዓይነሽት ሰኔ 21 ቀን 1954 ዓ.ም. (እ.ኤ.አ.) በጎንደር ከተማ ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በጭልጋ አውራጃ፣ አይክል ከተማ በአይክል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ጀምረው፤ ወላጆቻቸው በሥራ ዝውውር ወደ ጎንደር ከተማ ስለሌዱ በጎንደር ከተማ በሚገኘው የጻድቁ ዮሃንስ የ፩ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ተከታትለው ጨረሱዋል።

የመለስተኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ጎንደር በሚገኘው የፋሲለደስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትለው በከፍተኛ ማዕረግ አጠናቀዋል ። በ1966 ዓ.ም. በኢትዮጵያ በተቀጣጠለው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) በመደራጀት ከድርጅታቸው በተሰጣቸው ተልዕኮ በደብረታቦር አውራጃ ከፍተኛ የፖለቲካ አስተዋጽኦ በሚያደርጉበት ጊዜ በመንግሥት ተከሰው ጎንደር ከተማ ወሀኒ ቤት ለበርካታ ወራት ታሥረው ተለቀዋል።

ኢ/ር ሙሉጌታ ከእሥር እንደተለቀቁ ወደ አዲስ አበባ በመሄድ በአዲስ አበባ የኒቨርስቲ በምሕንድስና ትምህርት ተመርቀዋል። ከዚያም በሙገር የስሚንቶ ፋብሪካ በሲቪል መሐንዲስነት ከሠሩ በኋላ በዓለም ሕንፃ ተቋራጭ ድርጅትና በሌሎች ድርጅቶች በፕሮጀክት ኃላፊነት በአዲስ አበባና በአሰብ ከተሞች አገልግሎት ሰጥተዋል።

ኢ/ር ሙሉጌታ ግንቦት 13 ቀን 1984 ዓ.ም. (1992) ከባለቤታቸው ከወ/ሮ ሻጌወርቅ አቡኔ ጋር በአዲስ አበባ ከተማ በሕግ የጋብቻ ሥነ ሥርዓት በመፈጸም እስከ እለተ የሕይወት እልፈታቸው ድረስ አብረው ኖረዋል። አቶ ሙሉጌታ እ.ኤ.አ. በ1985 (1993) ዓ.ም. ከባለቤታቸው ጋር ወደ አሜሪካ በመምጣት በካሊፎርኒያ ክፍለ ግዛት በላን ሆዜ ከተማ የሕይወት ኑሯቸውን በመመሥረት ከባለቤታቸው ጋር 1ኛ ቃልኪዳን ሙሉጌታ 2ኛ ልብነ ድንግል ሙሉጌታ 3ኛ ሳምሶን ሙሉጌታ የተባሉ ልጆችን አፍርተው በሃይማኖትና በኢትዮጵያዊነት ባህል አንፀው በማሳደግ ለከፍተኛ ደረጃ አብቅተዋል።

ኢ/ር ሙሉጌታ በአሜሪካ የሥራ ዘመናቸው 1ኛ ናሽዋ (Nashua Magnetic Storage)፣ 2ኛ ዌስተርን ዲጅታል (Western Digital) በሃርድዌር ኢንጅነርነት 3ኛ በማክስቶር ኤም-ኤም-ሲ ቴክኖሎጂስ (Maxtor MMC Technologies) በሥታፍ ኢንጅነርነት 4ኛ ሚያ-ሶሌ (MiaSolí) እየተባለ በሚታወቀው ድርጅት በሲኔየር ፕሮሠሥ ኢንጅነርነት በመጨረሻም በሲስኮ ሲስተም (Cisco Systems) ኩባንያ በተለያዩ የሀላፊነት እርከን ለምሳሌ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር Managing supply chain, Big Data Analyst, and Statistician በመሆን አገልግለዋል።

በቀጣይነትም በሥራ ገበታቸው ላይ ሆነውም ሙያቸውን ለማሳደግ፣ ለማዳበርና ለማሻሻል በሳንታክላራ ዩኒቨርሲቲ Magnetic Recording በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በMBA ትምህርቶችን በብቃት አጠናቀዋል።

ኢ/ር ሙሉጌታ ዘርፉ በአሜሪካ የሥራ ዘመናቸው በሰሩባቸው ኩባንያዎች በፈጠራ ችሎታ አሉ ከሚባሉት ባለሙያዎች በተርታ ለመቆማቸው በሃርድዌርና በሶፋር ቴክኒዎሎጂ የፈጠራና አዲስ ግኝት በስማቸው የተመዘገበ ስምንት (Patent) የግል ባለቤትነት ማረጋገጫዎች አግኝተዋል። ምሳሌ

(<https://patents.google.com/patent/US5942279A/en?q=5%2c942%2c279>)። ይህ ቴክኖሎጂያዊ ፈጠራቸው ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ሲሊኮን ቫሊ ውስጥ ለሚገኙ በዚህ ሙያ ለተሰለፉ ኢትዮጵያዊያን ትልቅ አርጋያ ሆኗልም።

ኢ/ር ሙሉጌታ በሠሩባቸው ቦታዎች ሁሉ በቀጣሪ ድርጅቶቻቸውና በሥራ ባልደረቦቻቸው በሥራ አክብሮታቸው፣ በከፍተኛ የሥራ ውጤታቸውና አብሮ በመሥራትና ባላቸው መልካም ሥነ-ምግባር የታወቁና የተመሰገኑ ነበሩ።

ሙሉጌታ ዘርፉ ተመራማሪ፣ ጸሐፊ፣ ለሃይማኖትና ለሃገራቸው ክብር ተሟጋች ሰው ነበሩ። አቶ ሙሉጌታ ሦስት መፃሕፍትን አሳትመው ለንባብ ያበቁ ሲሆን በማህበራዊ ድረገጾች በርካታ ሀይማኖታዊ፣ አገራዊና ሳይንሳዊ ይዘት ያላቸው ፅሁፎችን አቅርበዋል። ለአብነት በamazon.com ላይ ገበያ ላይ የዋለውን The woman of Folly Why Science Must be Stopped፣ በኢትዮጵያ የወጣቱን የፈጠራ አቅም ለማጎልበት የሚረዳ “መጽሐፈ ብልሃት” የተሰኘ መፅሀፍ ታትሞ እንዲሰራጭ አድርገዋል። በተጨማሪም “መለኮት ኢትዮጵያን ያናገረበት ቋንቋ” የሚልም መፅሀፍም አሳትመው ለአንባቢያን አበርክተዋል።

በመንፈሳዊ ሕይወታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አማኝ ሲሆኑ ለእምነታቸውና ለእግዚአብሔር ቤት በከፍተኛ ደረጃ ቀናኢ ነበሩ። በሳንሆዜ የራማ ቅዱስ ገብርኤል፣ ደብረ ገነት ቅድስት ማርያም፣ የደብረ ይባቤ ቅዱስ ገብርኤል፣ የሳክራሜንቶ ተክለ ሃይማኖትና የሳንፍራንሲስኮ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያናት ከተጠቃሾቹ ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በተለይ ለመካነ ራማ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ በሊቀመንበርነት፣ በገንዘብ ልገሳቸው አንዲሁም በእውቀታቸው ያበረከቱት አግልግሎቶች በቀዳሚነት ይታወሳል።

በሕመማቸው ጊዜ በአካል ተገኝታችሁ ለጠየቃችሁ፣ በሞታቸው በአካል ቀርባችሁ፣ በሩቅም በስልክ፣ በኢሜልና በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ላጽናናችሁን ሁሉ ምሥጋናችን ከፍ ያለ ነው።

ባለቤታቸውና ልጆቻቸው

ማሳሰቢያ፣

ኢ/ር ሙሉጌታ ቀደም ሲል ለአቶ ገዱ ለጻፍነው ደብዳቤ ትልቅ ድጋፍ የሰጡና የሰነዱም ፈራሚ የነበሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው።